



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ዘመነኛ ዓመት ቁጥር ፲፰
አዲስ አበባ-ታኅሣሥ ፳ ቀን ፲፱፻፺፮

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

9th Year No. 18
ADDIS ABABA-17th December, 2002

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፫፻፯/፲፱፻፺፮ ዓ.ም
ሊሰበሰብ ያልቻለ የባንኮች ብድር ዕዳን ወደ መንግሥት
ስለማስተላለፍ የወጣ /ማሻሻያ/ አዋጅ ገጽ ፩፻፱፻፸፯

Proclamation No. 306/2002
Transfer of Doubtful Bank Debt to the Government
(Amendment) Proclamation Page 1977

አዋጅ ቁጥር ፫፻፯/፲፱፻፺፮
ሊሰበሰብ ያልቻለ የባንኮች ብድር ዕዳን ወደ መንግሥት ለማስተላለፍ የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

PROCLAMATION No. 306/2002
A PROCLAMATION TO AMEND THE
PROCLAMATION TO PROVIDE FOR TRANSFER OF
DOUBTFUL BANK DEBT TO THE GOVERNMENT

ሊሰበሰብ ያልቻለ የባንኮች ብድር ዕዳን ወደ መንግሥት ለማስተላለፍ የወጣውን አዋጅ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

WHEREAS, it has become necessary to amend the Proclamation to provide for Transfer of Doubtful Bank Debt to the Government;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “ሊሰበሰብ ያልቻለ የባንኮች ብድር ዕዳን ወደ መንግሥት ለማስተላለፍ የወጣ /ማሻሻያ/ አዋጅ ቁጥር ፫፻፯/፲፱፻፺፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title
This Proclamation may be cited as the “Transfer of Doubtful Bank Debt to the Government (Amendment) Proclamation No. 306/2002.”

፪. ማሻሻያ
ሊሰበሰብ ያልቻለ የባንኮች ብድር ዕዳን ወደ መንግሥት ለማስተላለፍ የወጣው አዋጅ ቁጥር ፫፻፯/፲፱፻፺፮ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፤

2. Amendment
The Proclamation to Provide for Transfer of Doubtful Bank Debt to the Government Proclamation No. 75/1993 is hereby amended as follows:

፩. የአዋጁ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ተተክቷል፤

1) Sub Article (1) of Article 2 is deleted and replaced by the following new Sub Article(1):

፩. “የባንኮች ብድር ዕዳ” ማለት ማንኛውም ተበዳሪ ከባንክ የተበደረውና የመክፈያ ጊዜው በማለፉ ወይም ተበዳሪው በመክሰፍ ወይም በሌላ ምክንያት ሥራውን በማቋረጡ ገቢ ሊሆን ያልቻለና ዕዳው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፫ መሠረት ወደ መንግሥት የተላለፈ የብድር ዋና ገንዘብና ወለድ ሲሆን ፣ በሕግ ወይም በስምምነት ወደ መንግሥት መ/ቤቶች የተላለፈን ከባንክ ጋር ግንኙነት ያለውን ማናቸውንም ዕዳ ይጨምራል።”

“1) “Bank Debts” shall mean any principal of and interest on bank loan, not collected by banks due to expiry of the period of repayment, or insolvency of the borrower, or for any other reason and, transferred to the Government under Article 3 of this Proclamation and includes any bank related debt transferred to public bodies by law or Agreement.”

የንዱ ዋጋ
Unit Price 2:30

ነጋሪት ጋዜጣ ጽ/ቤት ቁጥር ፳፻፩
Negarit Office Box 80,001

፪. የአዋጅ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ተተክቷል፤

፩. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ ሊሰበሰብ ያለመቻሉ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተረጋግጦ የቀረበ ወይም ከመንግሥት መ/ቤቶች የሚፈለግ የባንኮች ብድር ዕዳ ወደ መንግሥት እንዲተላለፍ ማድረግ እንዲችል በዚህ አዋጅ ሥልጣን ተሰጥቶታል።

፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ ይህ አዋጅ ከታኅሣሥ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታኅሣሥ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ.ም

ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

2) Sub Article (1) of Article 3 is deleted and replaced by the following new Sub-Article (1):

“1) The Minister of Finance and Economic Development is hereby empowered to transfer to the Government Bank Debts submitted to it by the National Bank of Ethiopia and other Bank debts owed by public bodies.”

3. *Effective Date*

This Proclamation shall come into force as of the 17th day of December, 2002.

Done at Addis Ababa, this 17th day of December, 2002.

GIRMA WOLDE GIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ
BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE